

ጃዋር እየዋሸ መሆኑን የተረዳሁት ከደቂቃዎች በፊት hOMN ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ነው። ሰውየው ግርግር ፈልጓል። በግርግሩ አብይን በደምብ ማስጠላት ይፈልጋል

October 23, 2019



ጃዋር እየዋሸ መሆኑን የተረዳሁት ከደቂቃዎች በፊት

hOMN ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ነው። ሰውየው ግርግር ፈልጓል። በግርግሩ አብይን በደምብ ማስጠላት ይፈልጋል። በዙገዜ አይታችሁ ከሆነ ጃዋር በጣም በስሜት ካልተሞላ ሀሳቡን ማስተላለፍ አይችልም። እንደ ተማሪ ሰው ተረጋግቶ ጥልቅ ህሳብ አመንጭቶ መናገር አይችልም። ስሜቱ መደበላለቅ አለበት፤ መጭህ ይፈልጋል። እንዲህ ላለው ጠባይ ደግሞ ግርግርና ሽብር መኖር አለበት። ይህን ያልኩት ያለ ምክንያት አይደለም። በቅድመ-ቃለ መጠይቅ ላይ ሲያወራ የነበረው ለሊት ላይ ተፈጠረ ስላለው የውሸት ትርክቱ ሳይሆን አብይ የኦሮሞን ህዝብ ከጅልና የራሳችንን እርምጃ መጀመር አለብን በማለት ህዝቡን ሲቀሰቅስ ነበር። ጸጉሩን እየነጩ፤ ፊቱን እየመታ፤ እስከራጥቶ አስር ጊዜ እየወረወረ “ይሄ ትንሽ ሰው ትንሽ ሀሳብ ይዞ ኦሮሞን ሊያስተዳድር አይችልም። ኦሮሞ ታላቅ ህዝብ ነው ትልቅ ሰው ያስፈልገዋል። ይሄ አንዲት ከሊክ (የጣቱን ጥፍር እያሳየ) የምታክል ሰው በዚህ ህዝብ ላይ ልትጫወት አትችልም።... አሁን ሄዶ ከነፍጠኛ ጋር ተወትፏል በነፍጠኞች ነው የሚመራው።

እኔ የፖለቲካ ሳይንቲስት ነኝ። በዙገዜ አውቃለሁ። ደርሶብኝም አይቸዋለሁ። ነፍጠኛን አምነህ መጓዝ ከፈለክ ገደል ትገባለህ። እኔ ከአመታት በፊት አብርያቸው ነበርኩ። ያኔ ኮቴን ይዘው ከኋላዬ እየተከተሉ ያጨበጭቡልኝ ነበር። አንድ ቀን በአልጀዚራ ቀርቤ “እኔ ኦሮሞነቱ ይበልጥብኛል” ብዬ ስናገር ጥለውኝ ሸሽተው ጭራሽ ያጠቁኝ ጀመረ። አብይ አሁን የሚያጨበጭቡለት ሁሉ ኦሮሞዎች አይደሉም ነፍጠኞች ናቸው።

አንድ ቀን ግን ይከዱትና አውላላ ሜዳ ላይ ይጥሉታል። ለዚህ ነው መጀመርያ የኦሮሞን ኢንተረስት ማስቀደም የነበረበት። አሁን ያለው አካሄድ ኦሮሞን የናቀና የነፍጠኛን ስርዓት ለመመለስ የሚደረግ ጉዞ ነው።... በዚህ መንገድ ግን የሚሆነውን እናያለን (እዚህ ላይ ያለውን አልጻፍኩትም)..... የኦሮሞ ትግል ተበልቷል፤ የኦሮሞ ወጣት ደም በአብይ ለነፍጠኛ ተሸጧል.... (ወዘተ) እቺ ሀገር በነፍጠኞች ተሞክራለች አልጠቀማትም፤ በወያኔ ተሞክራለች አልጠቀማትም። እስኪ አሁን በኦሮሞ ትሞክርና ደግሞ ይታይ። እስኪ የኦሮሞ አስተዳደር፤ ባህልና ዴሞክራሲ በዚህች ሀገር ይሞክር... ይሄ ነበር መንገዱ.... (እያለ ይቀጥላል)

ጃዋር የፈለገው ይህንን ነው። በአብይና በአሮሞ ህዝብ መካከል እሳት መለኮስና አብይን ከስልጣን ማውረድ፣ በተለይ የኢህአዴግን ውህደት ብሎም የመደመርን ፍልስፍና ማኮላሽን።...ይህን ለማለት ደግሞ በተለመደው የቲቪ ኢንተርቪው ብዙ ተደራሽ እንደማይሆን ያውቀዋል። እናም በሶስት ደቂቃ ማንነቱ ካልታወቀ ሰው ጋር የሰልክ ቃለ መጠይቅ ሽብር መንዛትና ቁርን ማስነሳት።...ሊገድሉኝ ነው፣ መጡብኝ፣ ተወረርኩ...እያሉ ማጓራት!!!

(የትነበርክ ታደላ)